

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

ግልጽ ደብዳቤ

ታኅሳስ ፲፯ ቀን ፳፻፭ ዓ/ም

ለብጹዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ

ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ

ዋሽንግተን ዲሲ

ለብጹዕ አቡነ ናትናኤል

ዐቃቤ መንበረ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ እና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ

አዲስ አበባ: ኢትዮጵያ

ለብጹዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት - የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት

በያላችሁበት

ጉዳዩ: የተጀመረውን የእርቀ ሰላም ከፍጻሜ ስለማድረስ:

ሀገራችን ኢትዮጵያ በሶስቱ ሕግጋት ማለትም በሕገ ልቡና፣ በሕገ ኦሪትና፣ በሕገ ወንጌል ሀልዎተ እግዚአብሔርን በማመንና ለሥርዓቱ በመገዛት ኖራለች። የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም ከጥንታውያኑና ክርስትናን በቀደምትነት ከተቀበሉት አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዷ ናት። ቤተ ክርስቲያኒቱ በሳለፈችው ሶስት ሺህ ዘመናት ጊዜ ውስጥ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያለውን ኅብረተሰብ አስተሳሰብ የፍቅርና የአንድነት ሰንሰለት ሆና ቆይታለች። እንደዚሁም ለመላው ዓለም ይልቁንም ለአፍሪካውያን ሁሉ መኩሪያ የሆኑትን ኢኮኖሚያዊ ፣ መንፈሳዊና ማኅበራዊ ሀብታትን አበርክታለች። እያበረከተችም ትገኛለች።

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከእስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ጋር በመተባበር ለ1600 ዓመታት ስትሠራ ከኖረች በኋላ ከቅዱስ ሐርቤ ዘመን ጀምሮ በብርቱ ሲደከምበትና ሲጸለይበት የነበረው ራስን የመቻል ጉዳይ

በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ጸሎትና ብርቱ ጥረት፣ በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለሥላሴ መንግሥት ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ከራሷ ልጆች ሊቀ ጳጳሳትንና ፓትርያርኮችን መርጣ ለመሾም በቅታለች።

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ማርቆስ ከተቀመጡ አበው ጋር በመመካከር በመንበረ ተክለሃይማኖት የራሷን ልጆች መሾም ከጀመረች ወደ 60 ዓመት ሊሆነው ነው። በነዚህ ጊዜያት የቤተክህነት አስተዳደሩ እየተጠናከረና እየሰፋ የሄደውን ያህል በቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ ላይ ጥቁር ነጥብ የጣሉ ከፍተኛ ችግሮችም ተከስተዋል። ከነዚህም ችግሮች መካከል በዋናነት ላለፉት ሃያ አመታት የቆየው የአባቶች በአስተዳደር መለያየት ተጠቃሽ ነው። ይህም ሁኔታ ብጹዕን አባቶች፣ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ፣ ካህናትና ምዕመናን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቀጣይ የቤተክርስቲያናችን ሉዓላዊ ሥልጣን ታፍሮና ተከብሮ እንዲኖር ማድረግ እንደሚገባን አመለካኝ ነው።

አምስተኛው ፓትርያርክ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በሕይወት በነበሩበት ጊዜ በሀገር ቤትና በውጭ ባሉት አባቶች መካከል የተጀመረውና ቅዱስ ፓትርያርኮ ካረፉም በኋላ የቀጠለው የእርቀ ሰላም ድርድር በቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆችና እውነተኛ ተቆርቋሪዎች ልብ ዘንድ ትልቅ ተስፋ ጭሮ ነበር። በተለይም በቅርቡ በኅዳር ወር መጨረሻ በሰሜን አሜሪካ ዳላስ ከተማ ለ3ኛ ጊዜ የተካሄደው ድርድር በምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ ይሰጥባቸዋል የሚባሉ ፍሬዎች የተጠበቁበት ነበር ።

በዚህ መካከል በሀገር ቤት ያለው ሲኖዶስ የተጀመረው የእርቀ ሰላም ሂደት ሳይፈጸም፣ የላካቸውን የሰላም መልዕክተኞች ሳይጠብቅና ሪፖርት ሳይሰማ ወደ ቀጣዩ ስድስተኛ ፓትርያርክ ምርጫ ሂደት መሄዱ ታላቅ ድንጋጤና ሀዘን ፈጥሮብናል ።

ብጹዓን አባቶቻችን ሆይ !

ከዚህ ቀደም በወርኅ ኅዳር 2005 ዓ/ም ለእናንተ በጻፍነው ግልጽ የተማጽኖ ደብዳቤ እንደገለጽነው፣ ይህች ጥንታዊት፣ ታሪካዊትና ሐዋርያዊት የሆነችው ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን፤ ከሃያ ዓመት በላይ በልጆቿ መለያየት ሰላም አጥታ ትገኛለች። ብዙ ከባድ ጠንቆችም ተጋርጠውባታል። ገባሪያነ ሰላም የሆናችሁ፣ የፍቅርና የመተሳሰብ ትምህርት አስተማሪዎች የምትባሉት አባቶች ይህንን የአስተዳደር ልዩነት ባለመፍታታችሁ ምክንያት የካህናት አንድነት ፣ የምእመናን ሕብረትና ሰላም ጠፍቶ ምእመናን ለነጣቂ ተኩላ

ተጋልጠው የጠባቂ ያለህ እያሉ ይገኛሉ። በአባቶቻችን መለያየት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ተጎድታለች፤ ምዕመናኖቿ ቀቢጸ ተስፋ ላይ ወድቀዋል። “አንተ ዐለት ነህ በዚህች ዐለት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እመሰርታታለሁ” የተባለችሁ የቅዱስ ጴጥሮስ ተከታዮች ሊቃነ ጳጳሳት፣ለእናንተ በተሰጠች ዐለት በሆነችው ትምህርተ ወንጌል እና ሥልጣን ከህክታችሁ ላይ የተመሠረተችውን ቤተ ክርስቲያንን ከሚያሸብሩ የሲኦል ደጆች ትጠብቋት ዘንድ፡

1. በሀገር ውስጥና በውጭ ያላችሁ ብጹዓን አባቶች ፣ ከሁሉም በላይ፣ ለዕርቅ ሰላሙ ቅድሚያ በመስጠት ለቤተ ክርስቲያናችን ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ ፣ የመለያየቱ ዘመን እንዲያበቃና ለዘመናት የነበረው አንድነታችን እንዲመለስ እንድታደርጉ፤
2. የተጀመረው የእርቅ ሰላም ሂደት እልባት ሳያገኝ፣ እንዲሁም በቀጣይ ቀጠሮ በእንጥልጥል ላይ እያለ በሀገር ቤት የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ስድስተኛውን ፓትርያርክ ለመሾም አስመራጭ ኮሚቴ መሰየሙ የእርቅ ሰላሙን ጥረት አደጋ ላይ የሚጥለው ስለሆነ ይህን የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዲያቆም በታላቅ ተማጽኖ እንለምናለን።
3. በሀገር ቤትም ሆነ በውጭውም ዓለም የምትገኙ ብጹዓን አባቶች ለእርቅ ሰላሙ እንቅፋት የሆኑትን ቅድመ ሁኔታዎች ተመልሳችሁ በማጤን በአደጋ ላይ ላላችሁ ቤተ ክርስቲያንና የእርቅ ሰላሙን ስኬት በታላቅ ተስፋና ጉጉት እየጠበቀ ላለው ሕዝብ ክርስቲያን በመራራት ፣ የእርቅ ሰላም ሂደቱን ለማሳካት ከጸሎትና ኃዘን ጋር ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውንና የሚቻላቸውን ሁሉ በመስጠት አስተዋጽኦ ያደረጉትን በጎ አድራጊዎች ድካም በመቁጠር ፣ እንዲሁም ለአንድነትና ለሰላም ቅድሚያ በመስጠትና አስፈላጊውንም መስዋዕትነት በመክፈል ፣ ተሸንፎ በማሸነፍ ፣ ታሪክ እንድትሠሩ በአክብሮት እንጠይቃለን።
4. ከሀገር ውጭ ተሰደው ያሉት ፓትርያርክ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ወደ ሀገራቸው በክብር እንዲመለሱ እንዲደረግ፤
5. በፍትሐ ነገሥት፤ አንቀጽ 9 ቁጥር 338፤ "ከተወገዘው ወይም ከተለየው ጋር የተነጋገረ ወይም ከነርሱ ጋር የጸለየ ከቤተ ክርስቲያን ይለይ።" በሚለው ድንጋጌ መሠረት በሁለቱም በኩል የተላለፈው ውግዘት ልዩነቱን እያስፋፋና በብጹዓን አባቶች ፣ በካህናትና በምዕመናን ላይ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ስለሆነ ውግዘቱ በአስቸኳይ እንዲነሣ እንዲደረግ፤

6. ይህ መለያየት የተከሰተው በእናንተው ዘመን እንደመሆኑ መጠን የሰላምና አንድነት መፍትሄውም በእናንተው ዘመን ፡ በእናንተው አማካኝነት ይፈጸማል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በሃይማኖትና በአስተዳደር አንድ የነበረችውን ቤተክርስቲያን እንደነበረች እንድታስረክቡን በአክብሮት እንጠይቃለን።
7. እናንተም ሆናችሁ እኛ ከወላጆቻችን የወረሰነውን በጎ ነገር ለትውልድ የማስተላለፍ የታሪክ ግደታ አለብን። በመሆኑም ቀጣዩ ትውልድ ከእናንተ ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም ይሁን ከእኛ ከካህናትና ምዕመናን የሚጠብቀውና መረከብ ያለበት አንዲት ሃይማኖት፣ አንዲት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ቅዱስ ሲኖዶስ፣ አንድ ፓትርያርክ፣ መሆኑ በግልጥ ይታወቃል። ስለዚህ በቀጣዩ የሰላም ጉባኤ ቤተክርስቲያኒቱንና መላውን ሕዝብ ክርስቲያን ማዕከል ያደረገ መፍትሔ እንዲሰጥ፣ እንዲሁም ይህ የአስተዳደር ልዩነት አድጎ ወደ ከፋና ሃይማኖታዊ ልዩነት እንዳያመራ አሁኑኑ ዘላቂ መፍትሔ እንዲፈለግለት ብጹዓን አባቶቻችንን እንማጠናለን።
8. በመጨረሻም ብጹዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ መርቆሬዎስም ከሁሉም በላይ የተፈጠረውን ችግር በተመለከተና ያለዎትን የውሳኔ ሀሳብ ለህዝብ ክርስቲያኑ በራስዎ አንደበት እንዲያስረዱልን በታላቅ ትህትና እንለምናለን ።

የእግዚአብሔር ሰላም ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ፣

ፍቅርና አንድነት ለመላው ሕዝባችን ይሁን። አሜን !

ከጉባኤ ካህናት ወምዕመናን ለቤተ ክርስቲያን ሰላም

PeaceAndUnityForEOTC@gmail.com

<http://peaceandunityforeotc.blogspot.com>

ታኅሳስ ፲፯ ቀን ፳፻፭ ዓ/ም